

የኮቪድ -19 ክትባት

ክትባት ምንድነው?

ክትባት የመድኃኒት ዓይነት ነው። በመርፌ ወይም በመድኃኒት ውስጥ ይመጣል።

ክትባት ምን ይሠራል?

ክትባት መውሰድ እንዳትታመሙ ያደርግዎታል። ለተለያዩ ሀመሞች ወይም በሽታዎች የተለያዩ ዓይነት ክትባቶች አሉ።

ክትባቶች አስተማማኝ ናቸው?

አዎ። ክትባቶች አስተማማኝ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ሐኪሞች እና ሳይንቲስቶች ጠንክረው ይሰራሉ። አስተማማኝ የሆኑ ክትባቶች ብቻ ናቸው በካናዳ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የተፈቀደላቸው። የክትባቶች ደህንነት ብዙ ጊዜ ይገመገማል።

ለኮቪድ-19 ክትባት አለ?

አዎ፣ ለኮቪድ-19 ጥቂት አዳዲስ ክትባቶች አሉ።

የትኛው ክትባት ከሁሉ የተሻለ ክትባት ነው?

ሁሉም ክትባቶች በኮቪድ-19 የመያዝ አይጋን በመቀነስ ረገድ በጣም ጥሩ ናቸው። ክትባት ከተከተሉ በኋላ በኮቪድ-19 ከተያዙ፣ ክትባቱ ደግሞ በጠና የመታመም አይጋን ይቀንሳል። ሐኪሞች ሰዎች ሊያገኙ የሚችሉትን የመጀመሪያውን ክትባት እንዲከተሉ ያበረታታሉ።

የኮቪድ-19 ክትባቶች አስተማማኝ ናቸው? በጣም በፍጥነት ነበር የተሰሩት።

አዎ። የኮቪድ-19 ክትባቶች አስተማማኝ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ሐኪሞች እና ሳይንቲስቶች ጠንክረው ሠሩ። አስተማማኝ የሆኑ ክትባቶች ብቻ ናቸው በካናዳ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የተፈቀደላቸው። የክትባቶች ደህንነት ብዙ ጊዜ ይገመገማል።

በክትባቱ የተነሳ በኮቪድ-19 ልያዝ እችላለሁ?

አይ። በክትባቱ የተነሳ በኮቪድ-19 ሊያዙ አይችሉም። ክትባቱ ሰውነትዎ ኮቪድ-19 ን እንዲያውቅና እንዲዋጋ ይረዳል።

በኮቪድ-19 ክትባት የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ?

ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ፣ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊኖሩብዎት ይችላሉ። ክትባቱን በወሰዱበት ቦታ ላይ ክንድዎ ሊታመም ይችላል።

ድካም ሊሰማዎት ወይም ትኩሳት ሊኖርብዎት ይችላል። ይህ ማለት ሰውነትዎ ለክትባቱ ምላሽ እየሰጠ ነው ማለት ነው። እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች ለጥቂት ቀናት ሊቆዩ ይችላሉ።

አንዳንድ ሰዎች ለክትባቶች አለርጂ ሊሆኑ ይችላሉ። የበለጠ ከባድ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊኖራቸው ይችላል። እነዚህ ከባድ የጎንዮሽ ጉዳቶች እምብዛም አይደሉም።

ምልክቶቹ ከጥቂት ቀናት በላይ ቢቆዩስ?

ክትባቱን ከመውሰድዎ በፊት በሻይረስ ተይዘው ሊሆን ይችላል። ምልክቶችዎ ከአንድ ወይም ከሁለት ቀናት በላይ የሚቆዩ ከሆነ፣ ሊታመሙ ይችላሉ። ራስዎን ማግለል (ከሌሎች ሰዎች መራቅ) እና ለኮቪድ-19 ምርመራ ማድረግ አለብዎት።

ክትባቱን መቼ ማግኘት እችላለሁ?

አሁን ሊያገኙት ይችላሉ። በመላው አውራጃ ውስጥ ቀጠሮዎች ይገኛሉ። ቀጠሮ ለማስያዝ በ 1844-626-8222 (1-844-MAN-VACC) ላይ መደወል ይችላሉ። ቀጠሮ ሲያስያዙ እንዲሁም በልጅ ድረገፃች ላይ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ በመቶዎች በሚቆጠሩ ቋንቋዎች የስልክ አስተርጓሚዎች ይገኛሉ። ዝርዝሮችን በ manitoba.ca/vaccine ወይም protectmb.ca ላይ ማግኘት ይችላሉ።

ክትባቱን ከወሰድኩ፣ ጭምብል ማድረግ እና ከሌሎች ሰዎች በመራቅ መቀጠል አለብኝ?

አዎ። ጭምብል መልበስ እና አካላዊ ርቀት የእርስዎን እና የሌሎችን ደህንነት ለመጠበቅ ይረዳሉ።

ክትባቱን ለማግኘት መክፈል አለብኝ?

ክትባቱ በማኒቶባ ለሚገኙ ሰዎች ነፃ ነው።

ክትባቱን መውሰድ አለብኝ?

የኮቪድ-19 ክትባቱን ከፈለጉ መምረጥ ይችላሉ። ክትባቱን የመውሰድ ግዴታ የለብዎትም።

ስለ ክትባቱ ብዙ ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን እየተናገሩ ነው። አንዳንድ መረጃዎች ትክክል ሊይሆኑ ይችላሉ። ስለ ክትባቱ የበለጠ ለማወቅ ከጤና እንክብካቤ ሰጪዎች ጋር መነጋገር ይችላሉ። ጥሩ መረጃ ይሰጡዎታል።

እንዲሁም መረጃ ለማግኘት manitoba.ca/vaccine ን መጎብኘት ይችላሉ።

